

7
 מִתְרַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי מִן-הַרְרֵי
 -h-mountains-of -h -h -h -h -h -h -h -h -h
[H2042](#) [H4124](#) [H4428](#) [H1111](#) [H5148](#) [H0758](#) [H0559](#) [H4912](#) [H5375](#)

וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף
 -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ -እና-አሳ
[H3478](#) [H2194](#) [H3212](#) [H3290](#) [H0779](#) [H3212](#)

ምሳሌውንም ይመስል ጀመር። እንዲህም አለ፡- ባላቅ ከአራም አመጣኝ፣ የሞዓብ ንጉሥ ከምሥራቅ ተራሮች፤ ር፣ ያዕቆብን ርገምልኝ፤ ር፣ እስራኤልን ተጣላልኝ ብሎ።

8
 מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה מְהֵרָה
 እግዚአብሔር denounced አል can-እኔ-denounce -እና-ምን ኤል ርገመ አል ወሰን ምን
[H3068](#) [H2194](#) [H3808](#) [H2194](#) [H4100](#) [H0410](#) [H6895](#) [H3808](#) [H4100](#)

እግዚአብሔር ያልረገመውን እንዴት እረግማለሁ? እግዚአብሔር ያልተጣላውን እንዴት እጣላለሁ?

9
 יִשְׁכֹּן לְבַדּוֹ עַם יְהוָה יִשְׁכֹּן לְבַדּוֹ יִשְׁכֹּן לְבַדּוֹ יִשְׁכֹּן לְבַדּוֹ יִשְׁכֹּן לְבַדּוֹ
 -እና-ይኖርል alone ሕዝብ አሁ እኔ-behold-እሱ -እና--ከ-ኮረብቶች- አየ rocks -ከ-ራስ ምክንያቱም
[H7931](#) [H0910](#) [H2005](#) [H7789](#) [H1389](#) [H7200](#) [H6697](#)

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
 -እና-ቀጠረላት አል -እና-ሕዝቦች
[H2803](#) [H3808](#)

በአምቦች ራስ ላይ ሆኜ አየዋለሁ፣ በኮረብቶችም ላይ ሆኜ እመለከተዋለሁ፤ አሁ፣ ብቻውን የሚቀመጥ ሕዝብ ነው፣ በአሕዛብም መካከል አይቆጠርም።

10
 מִי מִי מִי מִי מִי מִי מִי מִי מִי
 ሞት-የ ነፍሴ ተጠፋ ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት
[H4194](#) [H5315](#) [H4191](#) [H3478](#) [H7255](#) [H0853](#) [H4557](#) [H3290](#) [H6083](#) [H4487](#) [H4310](#)

וְיִשְׁרָאֵל וְיִשְׁרָאֵל
 -እና-እንደ መጨረሻ- -እና-ሆነ upright-ones
[H3644](#) [H0319](#) [H1961](#) [H3477](#)

የያዕቆብን ትቢያ ማን ይቆጥራል? የእስራኤልን እርቦ ማን ይቆጥራል? የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት፣ ፍጻሜም እንደ እርሱ ፍጻሜ ትሁን።

11
 וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף
 -እና-አሁ ወሰደ ጠላቶችህ አሰብ -እና-አሁ -እና-አሁ አደረግህ ምን ምን ምን ምን ምን
[H2009](#) [H3947](#) [H0341](#) [H6895](#) [H4100](#) [H0413](#) [H1111](#) [H0559](#)

וְיִשְׁאַף
 ባርከህ -እና-ባረከ
[H1288](#) [H1288](#)

ባላቅም በላዓምን። ያደረግህብኝ ምንድን ነው? ጠላቶቼን ትረግምልኝ ዘንድ ጠራሁኑ፤ እነሆም፣ ፈጽመህ ባረክሃቸው አለው።

12
 וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף
 መናገር ጠበቀ አሰብ -በ-አፍ እግዚአብሔር አሰቀመጠ የ)ተ(አደረግህ -እና-አሁ -እና-አሁ -እና-አሁ
[H1696](#) [H8104](#) [H0853](#) [H6310](#) [H3068](#) [H0853](#) [H3808](#) [H0559](#)

እርሱም መልሶ። በውኑ እግዚአብሔር በአፊ ያደረገውን እናገር ዘንድ አልጠነቀቅምን? አለው።

13
 וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף וְיִשְׁאַף
 አየ ምን ሌላ ቦታ ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት ስሜት
[H7200](#) [H0312](#) [H4725](#) [H0413](#) [H0854](#) [H4994](#) [H3212](#) [H3212](#) [H1111](#) [H0413](#) [H0559](#)

וְיִשְׁאַף
 ከ-አዚያ -ለ-እኔ -እና-ርገም-እሱ ታያላችሁ አል -እና-ሁሉ ታያላችሁ -እና-ከ-መካከል ብቻ ስሜት ከ-አዚያ
[H8033](#) [H6895](#) [H7200](#) [H3808](#) [H3605](#) [H7200](#) [H8033](#)

ባላቅም። በዚያ ሆነህ ታያቸው ዘንድ፣ እባክህ፣ ከእኔ ጋር ወደ ሌላ ቦታ ር ዳርቻቸውንም ብቻ ታያለህ። ሁሉን ግን አታይም፤ በዚያም ሆነህ እነርሱን ርገምልኝ አለው።

14
 זָפֹרִם וְיִזְעָרִים
 ወይረገ -እና-ወጣ መሠዊያ ሰባት -እና-ሠራ -ያ-Pisgah ራስ -ወይ Zophim ማሳ- -እና-ወሰዱት
[H6499](#) [H5927](#) [H4196](#) [H7651](#) [H1129](#) [H6449](#) [H0413](#) [H6839](#) [H3947](#)

וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 -በ-መስዋዕትያ -እና-አውራ-በግ
[H4196](#)

ወደ ጸፊምም ሜዳ ወደ ፈስጋ ተራራ ራስ ላይ ወሰደው፤ ሰባትም መሠዊያዎች ሠራ። በየመሠዊያውም ላይ አንድ ወይረገ አንድም አውራ በግ አሳረገ።

15
 :הַבַּיִת וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 -በ-ላይ-እንዲህ -እና-ይደርስበታል -እና-እኔ የሚቃጠል -በ አዚህ ቆመች ባላቅ -ወይ -እና-አለ
[H3541](#) [H0595](#) [H3541](#) [H3320](#) [H1111](#) [H0413](#) [H0559](#)

ባላቅንም። እኔ ወደዚያ ለመገናኘት ስሂድ በዚህ በመሥዋዕትህ ዘንድ ቆይ አለው።

16
 וְיִזְעָרִים
 ባላቅ -ወይ መልስ -እና-አለ -በ-አፍ ቃል -እና-አገኘ ባላም -ወይ አግዚአብሔር -እና--እና-ይደርስበታል
[H1111](#) [H0413](#) [H7725](#) [H0559](#) [H6310](#) [H1697](#) [H0413](#) [H3068](#)

:וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 ትናገራላችሁ -እና-እንዲህ
[H1696](#) [H3541](#)

አግዚአብሔርም በላዓምን ተገናኘ። ቃልንም በአፉ አደርገ። ወደ ባላቅ ተመለስ። እንዲህም በል አለው።

17
 וְיִזְעָרִים
 -ለ-እሱ -እና-አለ -ከ-እርሱ ሞአብ -እና-አለቃ-የ የሚቃጠል -በ ቀም -እና-እነሆ -ለ-እሱ -እና-ገባ
[H0559](#) [H0854](#) [H4124](#) [H8269](#) [H5324](#) [H2009](#) [H0413](#) [H0935](#)

:וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 አግዚአብሔር ተናገረ ምን ባላቅ
[H3068](#) [H1696](#) [H4100](#) [H1111](#)

ወደ እርሱም መጣ። እነሆም። እርሱ ከእርሱም ጋር የሞዓብ አለቆች በመሥዋዕቱ ዘንድ ቆመው ነበር፤ ባላቅም። አግዚአብሔር የተናገረው ምንድን ነው? አለው።

18
 :וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 Zippor ልጅ -ለ--እስከ አድምጥ -እና-ሰሙ ባላቅ ተነሡ -እና-አለ የእሱ-oracle -እና-እነሳ
[H6834](#) [H5704](#) [H0238](#) [H8085](#) [H1111](#) [H0559](#) [H4912](#) [H5375](#)

ምሳሌውንም ይመስል ጀመር። እንዲህም አለ። ባላቅ ሆይ። ተነሡ። ስማ፤ የሴደር ልጅ ሆይ። አድምጠኝ፤

19
 וְיִזְעָרִים
 -እና-አይ አለ እሱ -እና-አጩናናቸው ሰው -እና-ልጆች ያ-እሱ-should-lie ኤል ሰው አል
[H3808](#) [H0559](#) [H1931](#) [H5162](#) [H0120](#) [H3576](#) [H0410](#) [H0376](#) [H3808](#)

:וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 -እና-ተነሡ -እና-አይ -እና-ተናገረ አደርጋለሁ
[H3808](#) [H1696](#)

ሐሰትን ይናገር ዘንድ አግዚአብሔር ሰው አይደለም። ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ ያለውን አያደርገውምን? የተናገረውን አይፈጽመውምን?

20
 :וְיִזְעָרִים וְיִזְעָרִים
 ተመለስ -እና-አይ -እና-ባረከ ወሰደ -ለ-መባረክ እነሆ
[H7725](#) [H3808](#) [H1288](#) [H3947](#) [H1288](#) [H2009](#)

እነሆ። ለመባረክ ትእዛዝን ተቀብያለሁ፤ እርሱ ባርኮአል። እመልሰውም ዘንድ አልችልም።

21
 אָלְהֵינוּ אֲנִינוּ הַכִּיָּשׁ לְאֵלֵינוּ
 አምላክ እንደእርሴት ትሰጥሱል -በ-እስራኤል
 H0430 H3068 H3478 H5999 H7200 H3808 H3290 H0205 H5027 H3808

ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 -በ-እሱ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 H4428 H8643

በጻዕቆብ ላይ ክፋትን አልተመለከተም፡ በእስራኤልም ጠማምነትን አላየም፤ አምላኩ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው፡፡ የንጉሥም እልልታ በመካከላቸው አለ።

22
 ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 -ለ-እሱ wild-በሬ like-horns-of h-ግብፅ ገላጭ
 H7214 H8443 H4714 H3318 H0410

እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶአቸዋል፤ ጉልበቱ አንድ ቀንድ እንዳለው ነው።

23
 ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 ያዕቆብ አለ -በ-ጊዜ -በ-እስራኤል sorcery -እና-አል -በ-ያዕቆብ divination አይ ምክንያቱም
 H3290 H0559 H6256 H3478 H7081 H3808 H3290 H5173 H3808

ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 አል has-done ምን -እና-እስራኤል
 H0410 H6466 H4100 H3478

በጻዕቆብ ላይ አስማት የለም፡ በእስራኤልም ላይ ምዋርት የለም፤ በጊዜው ስለ ያዕቆብና ስለ እስራኤል። እግዚአብሔር ምን አደረገው ይባላል።

24
 ገላጭ
 ምርኮ በለ አስከ -እና-ተኛ አል አሳሣ -እና-like-lion -እና-ተነሡ -እና-እንደ-አንበሳ ሕዝብ አሳሣ
 H2964 H0398 H5704 H7901 H3808 H5375 H2005

ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 ጠጣ ተገደሉ -እና-ደም
 H8354 H1818

አሳሣ፡ ሕዝቡ እንደ አንስት አንበሳ ይቆማል፡ እንደ አንበሳም ይነሣል፤ ያደነውን አስኪበላ፡ የገደለውንም ደሙን አስኪጠጣ አይተኛም።

25
 ገላጭ
 -እና-ባረከ አል ባርከህ ደግሞ ወሰን አል cursing ደግሞ ባላም -ወደ ባላቅ ገላጭ -እና-አለ
 H1288 H3808 H1288 H1571 H3808 H6895 H1571 H0413 H1111 H0559

ባላቅም በለግምን። ከቶ አትርግማቸው፡ ከቶም አትባርካቸው አለው።

26
 ገላጭ
 ሁሉ ሲሉ -ለ-አንተ ተናገረ -ያ-አይደለም ባላቅ ገላጭ -እና-አለ ገላጭ -እና-መለሰ
 H3605 H0559 H0413 H1696 H3808 H1111 H0413 H0559

ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 አደርግም አሱን እግዚአብሔር ይገር
 H0853 H3068 H1696

በለግምም መልሶ ባላቅን። እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ አደርጋለሁ ብዬ አልተናገርሁምን? አለው።

27
 ገላጭ
 ምናልባት ሌላ ቦታ -ወደ ወሰደ አባክህ ና ገላጭ -ወደ ባላቅ ገላጭ -እና-አለ
 H0194 H0312 H4725 H0413 H3947 H4994 H3212 H0413 H1111 H0559

ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ ገላጭ
 ከ-አዚያ -ለ-እኔ -እና-አንተ-will-ርግም-አሱ -ያ-አምላክ -በ-ዓይኖች አሱ-will-ይሁን-ቀኝ
 H8033 H6895 H0430 H3474

ባላቅም በለግምን። ና፡ ወደ ሌላ ስፍራ እውስድሃለሁ፤ ምናልባት በዚህ ሆነህ እነርሱን ትረግምልኝ ዘንድ እግዚአብሔር ይወድዳል አለው።

הַיְשִׁימוֹן׃	פְּנֵי	עַל-	הַנְּשִׂקָה	הַפְּעוּר	רֵאשׁוֹ	בְּלַעַם	אֶת-	בְּלָק	וַיִּקַּח	28
-Jeshimon-ያ	ፊት	-በ	-ያ--እና-ተመለከተ	-ያ-Peor	ራስ	ባለም)(ተ(ባለቅ	-እና-ወሰደ	
H3452	H6440		H8259	H6465			H0853	H1111	H3947	

ባለቅም ምድረ በዳውን ከላይ ወደሚመለከተው ወደ ፊርሻ ላይ በለዓምን ወሰደው።

בְּהָ	לִי	וַהֲכִינֵנִי	מִזְבְּחֹתַי	שְׂבָעָה	בְּהָ	לִי	בְּנֵה-	בְּלָק	אֶל-	בְּלַעַם	וַיֹּאמֶר	29
ይህ	-ለ-እኔ	-እና-አዘጋጅ	መሠዊያ	ሰባት	ይህ	-ለ-እኔ	-እና-ሠራ	ባለቅ	-ወደ	ባለም	-እና-አለ	
H2088			H4196	H7651	H2088		H1129	H1111	H0413		H0559	

אֵילִים׃	וַשְׂבָעָה	פָּרִים	שְׂבָעָה
አውራ-በግ	-እና-ሰባት	ወይረን	ሰባት
	H7651	H6499	H7651

በለዓምም ባለቅን። በዚህ ሰባት መሠዊያዎች ሥራልኝ፣ በዚህም ሰባት ወይረን ሰባትም አውራ በግ አዘጋጅልኝ አለው።

בְּנֵי־בָבֶל׃	וְאֵל	פָּר	וַיַּעַל	בְּלַעַם	אָמַר	כְּאִשְׁרָ	בְּלָק	וַיַּעַשׂ	30
-በ-መስዋዕትያ	-እና-አውራ-በግ	ወይረን	-እና-ወጣ	ባለም	አለ	-እንደ	ባለቅ	-እና-አደረገ	
H4196		H6499	H5927		H0559		H1111		

ባለቅም በለዓም እንዳለው አደረገ፣ በየመሠዊያውም ላይ አንድ ወይረንና አንድ አውራ በግ አሳረገ።